



በሐምሊን ፌስቲላ ኢትዮጵያ በየሦስት ወሩ እየተዘጋጀ ለሠራተኞቹ የሚሰራጭ



ጥራት

ፍጥነት

ውጤት

ወጪ

በውስጥ ገደቦች

ወጪ መቆጣጠር ②

የሰዓት መቆጣጠሪያ ⑦

እንኳን ደህና መጡ ④


ይህን ያውቁ ኖሯል? ⑧

የሠራተኛ ስብሰባ ⑤

የወደፊት አቅጣጫ ⑩


ወጪን በመቆጠብ የስራ አፈፃፀምን ማሳደግ

“ለትናንሽ ወጪዎች ትኩረት ስጡ ፤ ትንሽ ፍላጎት ትልቁን ጆልባ ማስጠም ትችላላችኛሉ።”
ቤንጃሚን ፍራንክሊን



በመላው አለም የሚንቀሳቀሱ የንግድም ሆነ በጎ አድራጎት ተቋማት አንድ የሚያደርጋቸው ቀላል አመክንዮ ገቢና ወጪን በማመጣጠን ትርፋማነትን ማሳደግ የሚለው ነው። እንደ ሐምሌን ባሉ ሙሉ በሙሉ በዕርዳታ ለሚተዳደሩ ተቋማት ደግሞ ጉዳዩ ከዚህም በላይ ይሆናል። የለጋሾቻችንን ፍላጎትና ቀጣይነት ለማረጋገጥ በየአመቱ ባወጣነው ወጪ ልክ ተገቢውን ውጤት ማስመዘገብ ግድ ይሆናል። ከዚህ አኳያ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ተቋማችን የሚመጡ የፌስቲቫ ታካሚዎች ቁጥር ቀደም ሲል ከነበረው እየቀነሰ በመምጣቱ በሁሉም ሆስፒታሎቻችን የምናክማቸው ተጎጂዎች ቁጥር ከምናወጣው ወጪ አኳያ ሲነፃፀር ወጪያችን እየተጋነነ መጥቷል።


ሳይቃጠል በቅጠል እንደሚባለው ታዲያ ይህን ክፍተታችንን ለመሙላት አንድም በስድስቱም ሆስፒታሎቻችን ያለንን ወቅታዊ አፈፃፀም ማሳደግ ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከወረቀት አንስቶ ያሉትን እለታዊ ወጪዎቻችንን መቀነስ አማራጭ የሌለው መፍትሄ ይሆናል። በዚህ መሰረት በያዘነው በጀት አመት መጀመሪያ ላይ በነበረን አመታዊ የስራ አፈፃፀም ግምገማ መድረክ በተቀመጠው በየማዕከሉ ያሉንን ታካሚዎች ቁጥር በእጥፍ የማሳደግ ግብ



አማካኝነት ተስፋ ሰጭ ውጤት እያሳየን መሆኑን ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ይህን ውጤት ለማስቀጠልም የክትትልና ድጋፍ ስራ በመስራት ላይ ይገኛል። ከዚህ ጎንደጎን ደግሞ የእንዳንዱን ስራተኛ ተሳትፎና ሃላፊነት የሚጠይቀውን ወጪን የመቀነስ ተግባር ማከናወን ይገባል።

በቅርቡ በተካሄደው አመታዊ የስራተኞች ስብሰባ ላይ የድርጅቱ ስራ አስፈፃሚ አቶ ተስፋዬ ማሞ ካስቀመጧቸው የትኩረት

አቅጣጫዎች አንዱ ይኸው ወጪን በመቆጠብ አፈፃፀምን የማሳደግ ተግባር ነው። ስራ አስፈፃሚው ከዋናው መስሪያ ቤት፣ ከኮሌጅና ከደስታ መንደር ጀምሮ እስከ ክልል ማዕከላት የሚገኙ ስራተኞች ለየስራ ክፍላቸው የሚመደቡትን ቁሳቁሶች ትንሽ ነው ብለው ሳይንቁ በቁጠባና በሃላፊነት በመጠቀም የድርጅቱ የወጪ ቅነሳ ሂደት ውስጥ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ አደራ ብለዋል።



እንኳን በደህና ተመልሰው መጡ !



ዶ/ር ፍሰሃ ትኩ የ 25 ዓመታት የካብተ ልምድ ያላቸው የፅንሰና ማህፀን ሃኪም ናቸው። እሳቸው ለሐምሊን ቤተሰብ አዲስ አይደሉም። ከጥቂት ዓመታት በፊት አዲስ አበባ በሚገኘው ዋና ሆስፒታል ከሚሰሩ ስመጥር የፊትላ ሀኪሞች መካከል አንዱ ነበሩ። በወቅቱ ከሐምሊን ጋር በሰሩባቸው ከአራት በላይ ዓመታት ዶ/ር ፍሰሃ ትኩ፣ ቀና ልብ ያላቸው፣ የሙያ አጋሮቻቸውንና ታካሚዎቻቸውን የሚያከብሩ ጎበዝ ሀኪም እንደሆኑ የሚናገሩት ባልደረቦቻቸው ለሐምሊን ህሙማን ያማከለ የህክምና ዘዬ በትክክል የሚመጥኑ ባለሙያ እንደሆኑ ይመስክራሉ።

ዶ/ር ፍሰሃ ለሐምሊን ባለውለታም ጭምር እንደሆኑ የሚያነሱም አልጠፉም። በአንድ ወቅት ድርጅቱ ባጋጠመው ውስጣዊ ቀውስ ሲታመስና ለሀኪም እጥረት ሲዳረግ ዶ/ር ፍሰሃ በአዲስ አበባ ፊትላ ሆስፒታል ብቸኛው ቀዶ ጥገና ሃኪም ሆነው ያለመሰልቸት ድካማቸውን ተቋቁመው ለ አንድ ዓመት በብቸኝነት ስርተው ድርጅቱን አሻግረውታል። ለዚህም ይመስላል ሐምሊንና ዶ/ር ፍሰሃ ተለያይተው የማይቀሩ ጥብቅ ወዳጆች የሆኑት።

ከሦስት ዓመታት መለያየት በኋላ ዶ/ር ፍሰሃ ዳግም ሐምሊንን ከተቀላቀሉ ይኸው ወራት ተቆጠሩ። የሳቸው ዳግም ወደ ቤታቸው መመለስ በርካቶችን ያስደሰተ ሲሆን በተለይ በደንብ የሚያውቋቸው የህክምና ቡድን አባላት በራሳቸው

ተነሳሽነት ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። እንኳን ተመልሰው ወደ ቤትም መጡም ብለዋቸዋል። ዶ/ር ፍሰሃም ለረጅም ጊዜ ተለያይቶና ተነፋፍቆ የቆየ ቤተሰብ ሲገናኝ የሚፈጥረውን አይነት ስሜት እንዳደረባቸው በመጥቀስ ለአቀባበሉ ያላቸውን ምስጋና ገልጸዋል።

የሐምሊን ዓመታዊ አጠቃላይ የሠራተኞች ስብሰባ ተካሄደ

⇒ የ2011 የዓመቱ ምርጫ ሠራተኛ ሽልማትም ተበረክቷል

ሐምሊን ፊትላ ኢትዮጵያ ዓመታዊውን አጠቃላይ የሠራተኞች ስብሰባ ጥቅምት 20፣ 2012 ዓ.ም በዋናው መስሪያ ቤት ግቢ ውስጥ አካሂዷል። እስከ እኩለቀን በዘለቀው በዚሁ ስብሰባ ከኮሌጅ፣ ከደስታ መንደር እንዲሁም ከዋና መስሪያ ቤት የተውጣጡ ከሁሉም ስራ ክፍሎች የተወከሉ ከ200 በላይ ሠራተኞች ተሳትፈዋል።



የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተስፋዬ ማሞ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር “የስብሰባው ዋነኛ ዓላማ መላው የድርጅታችን ሠራተኞች በአንድ መድረክ ተገናኝተን በዋና ዋና የስራ አፈጻጸማችን፣ ጉድለቶቻችን፣ ፈተናዎቻችንና በቀጣይ ጉዞአችን ዙሪያ በመመካከር የጋራ ግንዛቤ ይዘን ድርጅታችንን ወደተሻለ ክፍታ ለማድረስ እንድንዘጋጅ በማሰብ ነው” ብለዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው አክለውም “የድርጅቱ መስራቾች ዋናውን ፈተና በብቃት ተወጥተው በአለም

አቀፍ ደረጃ የተመሰከረለት ትልቅ ተቋም አስረክበውናል፤ የኛ ድርሻ የሚሆነው ይህንን ስማችንን ጊዜው በሚጠይቀው የአስተዳደር ስርአት እየተመራን ወደፊት ማሻገር ነው። ለዚህ ደግሞ በፍጥነት እየተመራን ወጪን በመቀነስ ገቢን በመጨመር ላይ ያተኮረ አሰራርን ተከትሎን አሁን ያሉንን ለጋሾች እንዲቀጥሉ፣ ሌሎች አዳዲስ ለጋሾች ደግሞ እንዲቀላቀሉን ማድረግ ይገባል። ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ሃላፊነት አለብን” ብለዋል።

በስብሰባው ተሳታፊዎች በቀረቡት የትኩረት አቅጣጫዎች ዙሪያ ያተኮሩ የተለያዩ ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን አንስተው ዋና ስራ አስፈጻሚው ምላሽ ሰጠውባቸዋል።

በመጨረሻም የዓመቱ ምርጫ ሰራተኛ ሽልማት የተሰጠ ሲሆን ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በተከናወነው በዚህ ሽልማት በዋናው መስሪያቤት አትክልተኛ የሆኑት አቶ ካሳሁን ሰለሞን አሸናፊ ሆነዋል። አቶ ካሳሁን ከስራባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን የግቢው የአትክልት ስፍራ አሁን ያለውን ያማረ ገፅታ እንዲላበስ የስራ ሰዓት ሳይገደባቸው በእረፍት ቀናቸው ጭምር እየገቡ በመስራት ይታወቃሉ። ተሸላሚው የዕውቅና ሰርተፊኬትና የአስር ሺህ ብር ማበረታቻ ከአቶ ተስፋዬ ማሞ እና ከአቶ ጥላሁን ሞላ እጅ በተቀበሉበት ወቅት እንዳሉት “ሽልማቱ ለእኔ ይገባል ብዬ ባላምንም ለተሰጠኝ እውቅና በጣም አመሰግናለሁ” ብለዋል።

ሽልማቱን አስመልክቶ አንዳንድ ሠራተኞች በሰጡት አስተያየት አቶ ካሳሁን መሸለማቸው እንዳስደሰታቸው ከሁሉ በላይ ግን መሰል የእውቅና ሽልማት መጀመሩ የሁሉንም ሠራተኛ የስራ ተነሳሽነት የሚጨምር ነው ብለዋል።



አዲሱ የሰዓት መቆጣጠሪያ መሳሪያ ምንነትና ጥቅሙ

ባለንበት ክፍለ ዘመን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች መፈብረካቸውን ተከትሎ የየዕለት ተግባሮቻችንን እያቀለሉት የመጡ ከመሆኑም ባሻገር ተቋማት አሰራራቸውን በማዘመን ጊዜን፣ ጉልበትን እና የሰው ሀይልን በውጤታማነት ተጠቅመው ስኬታማ እንዲሆኑ አድርጓል። ከነዚህ ቴክኖሎጂዎች መካከልም የስራ ሰዓት መቆጣጠሪያ መሳሪያ (ባዮሜትሪክ ሲግኒቸር) አንዱ ነው።



ከምስረታው ጀምሮ እስካሁን ደርጅቱ ያስመዘገባቸው ስኬቶች በክፍል

ድርጅታችን ሐምሌን ፊትቱላ ኢትዮጵያ የሰው ሀብት አስተዳደር አሰራሩን ለማመዘን በሚል በቅርቡ ይህን መሳሪያ በዋናው መስሪያ ቤት ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅቱን አጠናቋል። እንደ ድርጅቱ የሰው ሀብት አስተዳደር ኃላፊ አቶ ተስፋዬ አባይነህ ገለጻ መሳሪያው የሐምሌን ሰራተኞች ከመስራቾቹ የወረሰነውን እና አስቀድሞ ያለንን ጠንካራ የስራ ባህል የበለጠ በማዘመን ውጤታማ፣ ጊዜና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ ለላቀ ስኬት እንድንበቃ ያግዛል ብለዋል። መሳሪያው ሰራተኛውን ከመቆጣጠር ይልቅ ከሰው ንክኪ በፀዳና ፍትህዊ በሆነ መልኩ እያንዳንዱ ግለሰብ በየስራ ክፍሉ በሰራው የስራ ሰዓት ልክ እንዲግገስ ወይም እንዲወቀስ በማድረግ ዘመናዊ የአሰራር ስርአት መዘርጋትን አላማው ያደረገ ነው ሲሉ ኃላፊው አክለዋል።

በዋናው መስሪያ ቤት ተሞክሮ ውጤታማነቱ ሲረጋገጥ በሁሉም የድርጅቱ ማዕከሎች ተግባራዊ እንደሚደረግም ታውቋል።

ይህን ያውቁ ኖሯል?

ድርጅታችን ሐምሌን ፊትቱላ ኢትዮጵያ በሐምሌኖች መልካም ፈቃድና ጽናት ከተመሰረተበት ከ1966 ዓ.ም አንስቶ የወሊድ ፊትቱላ ተገኛ ሴቶችን ሁሉን አቀፍ ነጻ ህክምና በመስጠት እንዲሁም የዚህን አስከፊ የወሊድ ጉዳት ከሀገሪቱ የማህበረሰብ ጤና ስጋቶች ዝርዝር ለመሰረዝ እየሰራ ያለ አንጋፋ ተቋም ነው።

የ45 ዓመት ልምድ፣ ታካሚዎችን መሰረት ያደረገ ነጻ ሁሉን አቀፍ አገልግሎቱ እና ጥራት ላይ ያለው የጸና አቋሙ ድርጅቱን የተለየና በአለም አቀፍ ደረጃ ስመጥር የህክምና ተቋም እንዲሆን ካስቻሉት መለያዎች ጥቂቶቹ ናቸው። ለዚህ ስኬት ደግሞ መላው ሰራተኛ የማይተካ ድርሻ አለው።



ከ60 ሺህ በላይ የፊትቱላ ተገኛዎችን ታክመው ወደ ቀደመ ህይወታቸው ተመልሰዋል

ከነዚህ መካከል 22 ሺህ የሚሆኑት ደግሞ ወደ ሐምሌን መጥተው በቀደ ጥገና ልጅ አግኝተዋል

ከ2007 እ.ኤ.አ ጀምሮ ከሐምሌን ሚዲያዎቹ ጋር ኮሌጅ 170 ሴት ሚዲያዎቹ ተመርቀዋል

የሐምሌን ሚዲያዎቹን ተመድበው ጥራት ያለው አገልግሎት የሚሰጡባቸው ጤና ጣቢያዎች ቁጥር 66 ደርሷል

እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የሐምሌን ሚዲያዎቹን ከ100 ሺህ በላይ የገጠር እናቶችን በሰላም አዋልደዋል

የመብራት አገልግሎት በሌለባቸው ወይንም በሚቆራረጥባቸው ቦታዎች የምሽት ማዋለድን ለማገዝ 221 በሰላር የሚሰሩ የሐይል ማመንጫ ሻንጣዎች በ5 ክልሎች በሚገኙ ጤና ጣቢያዎች ተተክለዋል።

የአልትራሳውንድ አገልግሎት በጤና ጣቢያ ደረጃ በማስጀመር ቀዳሚ በመሆን 5 በቻርጅ የሚሞሉ ተንቀሳቃሽ የአልትራሳውንድ መሳሪያዎች ለገጠር ጤና ጣቢያዎች በማበርከት እናቶችን እዛው መንደራቸው ላይ በነጻ የምርመራ አገልግሎት እንዲያገኙ አድርጓል

194 የፊትቱላ ታካሚዎች የመልሶ ማቋቋም ስልጠና ወስደው የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ሆነዋል።



የወደፊት አቅጣጫዎች

“...በእርግጥም ፊት ለፊት ከኢትዮጵያ መጥፋት አለበት፤ ይህ በኔ ዘመን ዕውን ላይሆን ይችላል በናንተ ዘመን ግን እንደሚሆን አምናለሁ።” ዶ/ር ካትሪን ሐምሊን

ሐምሊን ፊት ለፊት ኢትዮጵያ በቅርቡ ተግባር ላይ በዋለው ፍኖተ ካርታ አማካኝነት ሐምሊኖች ተመኝተው የኖሩለትን ህልም ከማሳካት ባሻገር በጌታም የትኩረት መስኮቹ ወደፊት መጓዝ እንዳለበት ግለፅ አቅጣጫ አስቀምጦ በመተግበር ላይ ይገኛል።

በፍኖተ ካርታው የተመለከቱት አቅጣጫዎች በጥቅሉ ሲቀርቡ

ህክምና ፕሮግራም
የሴቶች ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል መገንባት

መከላከል ፕሮግራም
በሐምሊን ሚዲዋይሬት ኮሌጅ የማስተርስ ፕሮግራም በክሊኒካል ሚዲዋይሬት መጀመር

ማገገምና መልሶ ማቋቋም ፕሮግራም
የሴቶች አቅም ማሳደግ ማዕከል መገንባት

በመካው የሐምሲን ቤተሰብ ተሳታፊ የመስራቻቸውን ዓካማ ነገረዋል!!



የሐምሲን ዜና መጽሔት በሐምሲን ፌስቲቫ ኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ክፍል በየሦስት ወሩ እየተዘጋጀ ለድርጅቱ ሠራተኞች የሚሰራጭ ነው።

አስተያየት ወይም ለዜና የሚሆኑ ሀሳቦች ካለዎት ያድርሱን።

ሐምሲን ፌስቲቫ ኢትዮጵያ
ኮሚዩኒኬሽን ክፍል
ስልክ: +251 113720083
ፋክስ: +251 113 726252
ኢ. ሜይል: enquiries@hamlinfistula.org
ዌብ ሳይት: www.hamlinfistula.org

Hamlin
Fistula
Ethiopia

